

የቆላስይስ እና ኤፌሶን ጥናት

የጥናት ክፍል: ኤፌሶን 1:1-22 ቆላስይስ 1:1-14
እነዚህ ሁለቱ መልእክቶች በብዙ ነገር ይያያዛሉ።

ጳውሎስ ርም እስርቤት ሆኖ ከፃፋቸው 4ቱ መልእክቶች (ፊልጵስዩስ እና ፊሊሞና) መካከል ናቸው

ክርስቶስ በውስጣችሁ (Christ in you)	በክርስቶስ (in Christ)
ክርስቶስ ላይ ያተኮረ (ራስ)	ቤተ ክርስቲያን ላይ ያተኮረ (አካል)
ምስጢሩ የክርስቶስ በኛ መኖር	ምስጢሩ የአህዛብና የአይሁስ አብሮ መዳን
ክርስቶስ የፍጥረት ሁሉ ጌታ	ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ
ክርስቶሎጂ	ኤክልሸዮሎጂ
ጥበብ እውቀት ሙላት ምስጢር	ጥበብ እውቀት ሙላት ምስጢር
1-2 በክርስቶስ ያለን ሥፍራ	1-3 በክርስቶስ ያለንን ሥፍራ
በእኛ እንደሚሠራው ኃይል መጠን	በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራር
3-4 ከዚያ የተነሳ የሚጠበቁብን ነገሮች	4-6 ከዚያ የተነሳ የሚጠበቁብን ነገሮች
ክርክር ግጭትና ተቃርኖ ያዘለ	ሰላም የተሞላ ንግግር
የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ	መንፈስ ይሙላባችሁ
በመዘሙርና በዝምሬ በመንፈሳዊም ቅኔ በጸጋው በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፤	በመዘሙርና በዝምሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤



መመልከት
ምን አያለሁ?



መተርጎም
ምን ማለቱ ነው?



ማዘመድ
እንዴት ሊተገበር ይቻላል?

ርዕስ: በክርስቶስ የተደረጉልንን ማወቅ



በዚህ ክፍል ውስጥ በሁለቱ መጻሕፍት ውስጥ ጳውሎስ በተደጋጋሚ የተጠቀመባቸው ቃላትን ፈልጋችሁ ለማገኛት ሞክሩ።

3ቱ ጊዜያት

ዓለም ሳይፈጠር መረጠን	ያሁኑ ዘመን መዋጀት	የሚመጣው ዓለም መጠቅለል

ርስት--መዋጀት የልጅ (ክርስቶስ)ደም---መበዠት--ስርዮት--በረከት--ሰማይ---ሀሳብ---ፈቃድ---ተስፋ---መመረጥ-- መወሰን--መጠራት--ቅዱሳን--አለነውር መሆን--ፍቅር--ምስጋና--ክብር--ልጅነት--አእውቀት--መንፈሳዊ ጥበብ-- መገለጥ--ሓይል--ድነት--መፍለስ---መታተም---ፀሎት---



የመወያያ ጥያቄዎች

1. በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከ ሐዋ ሥራ 18-19 ላይ ይምታሰታውሱትን ተነጋገሩ በወቅቱ በኤፌሶን የነበሩትን ሰዎች ጥቀሱ
2. ምድራዊ ወይም የዚህ ዓለም በረከቶች የምንላቸውን ዘርዝሩ። መንፈሳዊ በረከትን በዚህ ክፍል መሰረት ዘርዝሩ
3. ዓለም ሳይፈጠር መመረጥ እና አስቀድሞ መወሰን ምን ማለት ነው?
4. ስለ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የተሰማው ነገር ምንድነው? ኤፌ 1:15
5. ጳውሎስ ስለ ቆላስይስ ሰዎች 4 ዋና ነገር እንደሰማ ይናገራል ምን ምን ናቸው?
6. የጳውሎስ ለቆላስይስና ለኤፌሶን ሰዎች የፀለየውን ጸሎት ከዘረዘራችሁ በኋላ አንድ ባንድ አስፈላጊነቱን ተነጋገሩ።
 - 1) የጥበብና የመገለጥ መንፈስ
 - 2) በበጎ ስራ ፍሬ ማፍራት
 - 3) ለጌታ እንደሚገባ መመላስ
 - 4) በጥበብና አእምሮ መሞላት (በክርስትና ሕይወት ውስጥ እውቀት ለምን አስፈላጊ ሆነ?
 - 5) የመጥራቱ ተስፋ ቆላስይስ 1:3-5 (ተስፋ እምነት ፍቅር) ተስፋ እንደ ምንጭ እነዴት ታዩ?
 - 6) የልብ አይን መብራት
 - 7) የርስት ከብር ባለጠግነት
 - 8) የሐይሉ ታላቅነት ምንነት
7. የእነዚህን ፀሎቶች ለምን ጊዜ ያክል ፀልየናል? ተመልሰውልናል? ወይ ስለ መመለሳቸው ምን ማረጋገጫ ይኖረናል?



መተግበር (Application)

- ⊕ ስለ መዳናችን ምን ያህል እርግጠኞች ነን?
- ⊕ የምናደንቃት የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ይህን ያህል ፀሎት ካስፈለጋት ለኛ ምን ያክል ያስፈልገን ይሆን?
- ⊕ በዘወትር ጸሎታችን ሊካተቱ የሚገቡትን የፀሎት ርዕሶች ምን ምን እንደሆኑ በማውጣት ለራሳችንም ሆነ ለሌላ ሰው እንፀልይ።
- ⊕ በዛሬው ጥናት መንፈስ ቅዱስ ምን ስለስተማረኝ? የኔ ድርሻ መንድር ነው?.....